

የኛ አላማና የኛ ኢላማ

በቀለ ደገፋ

ከወያኔ እኩይ ሐገር የማፍረስ ደም የማፋሰስ እቅድ ውስጥ በቀደምትነት ተጠቃሽ ሊሆን ሚችል ነገር ሐገሪቱን በብሔር ተኮር ቀውስ መናጥና የእርስበርስ እልቂትን ማነሳሳት መሆኑ ለማናችንም ግልጽ የሆነ ጉዳይ ነው። ይህንንም የወያኔ እኩይ ተግባር ለማምከን ወያኔን ማስወገዱ ብዙዎች የሚስማሙበት ዋናኛና ብቸኛ መንገድ ነው።

ችግሩ ወያኔን የማጥፋት የጋራ ኢላማችን ላይ መስማማታችን ሳይሆን የጋራ ራእይና አላማ የሌለን መሆናችን ነው። የጋራ አላማና ራእይ ደግሞ አንድን ሐገር ወደተሻለ የለውጥ ጎዳና ለመምራት ወሳኝነት አለው።

እነዚህን የገዘፉ እውነታዎች ለመተንተን ብዙ መድከም ሳያሻን የተቃወሞ አላማችንንና ኢላማችን ላይ በመመካከር ልዩነቶቻችንን በመቻቻል ማጥበብና የጋራ አላማና ኢላማ መወጠን የግድ የሚል የፖለቲካ ስራ ነው። ይህንን የፖለቲካ ክንውን በስኬት ለመከወን ደግሞ የጠራና በእውነተኛ ስብእና ላይ የተመሰረተ የሐገርና የህዝብ ተቆርቋሪነት ስሜት ብቻ በቂ ነው።

ኢትዮጵያ ሐገራችን አሁን የተዘፈቀችበት በወያኔ የተቀነባበረና በተለያዩ መልኩም በብዙ ምሁራን ጭምር አውቆ አጥፊነት ዐላጠቀነትንና የጠበበ አመለካከት በተጠላለፈ መልኩ የጋራ ኢላማችን ወያኔ ላይ እንዳናነጣጥር እንቅፋት መፍጠሩ በግልጽ የሚታይ ሐቅ ነው። ብዙ ንጹሃን ዜጎችን ያለጥፋታቸው ጭዳ ያደረገ ደም አቃቢ በእኩይ አእምሮ የተጸነሰ በቂም ለዘመናት እንድንፈላለግ የታቀደ የጠላት ስራ መሆኑን በየድንጌናችን ስናወራ የሚሰማ ጸሀይ የሞቀው ነገር ነው። ታዲያ ለዘመናት በግድም በውድም በጥሩም በመጥፎም አብረን በኖርንባት ምድር መተራረድን መገዳደልን ያመጣውን የሰይጣንን የግብር ልጅ ወያኔን አልመን እንዳንገድል ሳንካ መፍጠር ሰይጣኑን መሆን ወይንም እሱኑ ማገዝ አይደለም?

የአማራው የኦሮሞው የደቡቡና የሁላችንንም የጋራ ጠላት ወያኔን ኢላማችንን ተኩሰን ለመግደል ምን ያዘን? አማራው ወደወያኔ ሲያነጣጥር ኦሮሞው ወደ አማራው እንዲተኩስ መሰበኩ ኦሮሞው ወደወያኔ ሲያልም አማራው ወደኦሮሞ እንዲተኩስ መሰበኩ ሌላውም ወደሌላው መተካከት ለማስቆም መስራትን የጋራ አላማ ማድረግ ብቸኛ አማራጭ መሆኑም እንዲሁ ሁሉ ያወቀው ስልት ነው።

ታዲያ ምን አደነዘዘን? ለኔ ለዚህ መልስ ያልኩት እየፈራን ጥሩ ለመባል ስም አይጠሬ ያረገናቸውን አይናችን ከዘር ውጭ እንዳይመለከት ቀን ከሌት ከሚተጉት ያጅሬን የግብር ልጆች በግልጽና በይፋ በስማችው በመጥራትና ካስነዋሪ ተግባራቸው በመራቅ የበኩላችንን መወጣት ነው።

የሰው ደም እንደውሐ ሲፈስ ተወው አማራ ነው ተወው ኦሮሞ ነው ያልነውና ትናንት በአማራ ላይ ሲደረግ ዝም ያልነው ዛሬ በኦሮሞ ወገኖቻችን ላይ በሶማሌ ክልል ሲፈጸም የተመለከትነው ካላስተማረን በእውነት ደንዘዘናል ።

ይህ ማቆሚያ ያጣ ብዙ የንጹህ ኢትዮጵያንን ደም በከንቱ ያለማቆረጥ እያፋሰሰ ያለ የተለይዩ የሐገሪቱ ብሔረሰቦች አንዱ ሌላውን በጠላትነት እንዲመለከት የተቀመመ ሴራ መሆኑ ግልጽ ነው።

የሚያሳዝነው ደግሞ ወያኔ እንደሚሰብከን ወያኔ ከሌለ የእርስበርስ መተላለቅ ሐገሪቱን እንደሚያጠፋት በማሰብ መተላለቁን ከወጠነው ከወያኔ ጋር ያለንን እድሜ ማራዘም መሆኑን አለመረዳት ነው። ይህ ሀቅ ደግሞ በተለይ ሰሞኑን በግልጽ እንደታየው የህዝብን እርስበርስ መተላለቅ አቅዶ በደህንነት መስሪያቤቱ አማካይነት ከሚያስፈጽመው አካል ወያኔ ጋር ያለንን እድሜ በማራዘም መርዛሙን እባብ ለበለጠ ጥፋትና መተላለቅ እድል መስጠት ነው።

በሌላ በኩል ደግሞ መቀመቅጫቸውን ከሐገር ውጪ ያደረጉ ጽንፈኛ አእምሮዎች የሚያደርጉት የሩቅ ግብ ላልጠራ ስሜታዊነት ላይ የተመሰረተ ሐቅንም ሆነ ፍትሕን ያልሰነቀ በኢትዮጵያ ፍርስራሽ ላይ አሮምያ የተባለ ሐገር ለመመስረት በተደራጀ መልኩ በተለያዩ ጭንብል የሚንቀሳቅሱትን የነድር ፀጋዬ አራርሳ ስራ መሆኑን ልብ ይሉኛል። የዚህ ቡድን አባላት ከወያኔ ጋር በመስራት ባላቸው ልምድ ወያኔን የዘር አደረጃጀት በጽናት በመቀበል በንጹሀን ዜጎች ደም ላይ ተረማብደው ህልማቸውን አሮምያ የተባለችውን ሀገር ለመመስረት የታቀደ ጉዞ ነው። እነዚህ አካላት ሃገርቤት የሚገኘውን የሀገሩን ታሪክና ለዘመናት የቆየ የጋራ እሴት ሳይማር በወያኔ ከፋፋይ ስርአተ ትምህርት ያደገውን ወጣት ለማማለል የሚሰብኩት መርዘኛ ስብከት ሌላው የመጠፋፋታችን መነሻ እንዳይሆን ማሰተዋል ይገባል።

የዚህ ቡድን አባላት ኢትዮጵያ ዋና ከተማዋን ትፈልግ አሮምያ ለአዲስ አበባ ውሀ በሊትር ሰፍሮ ይሸጥ እና የመሳሰሉትን መርዛም ሀሳባቸውን ያለመታከት ይሰብካሉ። በተለይ የአሮም ወጣት ላይ ትኩረት በማድረግ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወንድሞቹ እንዲለይ አሰብካሉ። የወጣቱንም የተቃውሞ እንቅስቃሴ ሀገር አቀፍ ራእይ እንዳይኖረው ይሰራሉ። ስለነዚህ ቡድኖች በግልጽ በመነጋገር የጠራ መስመር ልንይዝና ጆሮአችንን ልንነፍጋቸው ከዛም ባለፈ መርዛማ ስብከታቸውን በቃ ልንል የግድ ይላል።

ትናንት የፈሰሰው የድሐ ወገኖቻችን ደም ማብቂያ ይሁን። ዘመናት አብሮ እነደኖረ ህዝብ እንተሳሰብ ለጃዋርና ለጆሌወቹ ሐሳዊ መሲህን ተቆርቋሪነት መንገድ በመክፈት አንውደቅ።

Bekeledegefa5@gmail.com
በቀለ ደገፋ- አስሎ